



<https://m.facebook.com/110607119336935/posts/711731055891202/>

ልሣነ ዐማራ- Amhara Press

እርግጥ ነው፤ የአዲስ አበባንና ዙሪያዎን የህዝብ ስርጭት ለመለወጥ እየተሰራ ነው።

የአዲስ አበባንና ዙሪያዎን የህዝብ ተዋጽኦ Demography ለመለወጥ እየተሰራ መሆኑን አቶ ለማ መገርሳ በአንደበታቸው ያረጋገጡበትን ይህንን Video ይመልከቱ።

በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ከወራት በፊት በተካሄደ የጨፌ ኦሮሚያ የእርቅ ህዝባዊ ሸንጎ ላይ አዲስ አበባንና ኦሮሚያን አስመልክቶ ከተሳታፊዎች ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች አቶ ለማ መገርሳ ሲመልሱ፤ ከሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ 500 ሺህ የሚሆኑ የኦሮሞ ብሄር ተወላጆችን በነበሩበት ቦታ ማስፈር ሲቻል በከተሞች በተለይም በአዲስ አበባ ውስጥና ዙሪያዎ መሬት ሰጥተው እንዳስፈሯቸው አብራርተዋል። ግማሽ ሚሊዮን የሚሆኑ የኦሮሚያ መንግስት ስራተኞችም እንዲሁ አዲስአበባን ጨምሮ በከተሞች ውስጥ መሬት ተሰጥቷቸው እንዲሰፍሩ መደረጉንም አረጋግጠዋል። ይህም ማስረጃ እነአቶ ጃwar መሀመድ በየአደባባዩ እየወጡ የሚደነፉት በምርጫም በፍጥጫም ይዋጣልን ይሉት ቀረርቶ በስልጣን ላይ ያለውም ቡድን ግብ መሆኑን በማያሻማ ሁኔታ ያስረዳል። ይህም ጉባኤ ሲከናወን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቦታው ነበሩ ብቻ ሳይሆን በፊንፊኔ ጉዳይ ለማ ስለሄደበት እኔ አልደግመውም በማለት ወደሌሎች ርዕሰ-ጉዳዮች ተሸጋግረዋል።

ጥያቄዎች፤

1 “ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው” ብሎ ያለ ርዕሰ መስተዳድር፤ “ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያ እንሆናለን” የሚል ጠቅላይ ሚኒስትር በጋራ በቋንቋ ተከልለው ከስር ከስር “ኢትዮጵያ” በማለታቸው ያከበራቸውንና እምነት የጣለባቸውን ሌላውን ኢትዮጵያዊ የሚገፉና ከአገር ባለቤትነት የሚፍቅ ሸፍጥ መስራት ምን ያህል ያስገዛቸው ይሆን?

2 ጠቅላይ ሚኒስትር ይህንንም ጉዳይ “በቦታው የነበርኩ ቢሆንም ሲነገር አልሰማሁም፤ አላውቅም” ሊሉን ይደፍሩ ይሆን?

የለማ ቡድን አባላት የሚከተለው መልእክታችን ይደረሳቸው።

ይሄ ጨዋታ ለአሳዳጊዎቻችሁ ለህወሀትም አልበጀ። ኢትዮጵያ እንደሆነች ሊጥሏት ያሰቡትን ሁሉ ጥላ

የምትነሳ ሀገር ናት። “እፍ ይሏታል እንጂ አያጠፏትም” እንዲል ገጣሚው።

የ3 ደቂቃ ከ17 ሰከንድ Video ትርጉም በጽሁፍም እንደሚከተለው ቀርቧል።

በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በተደረገ የጨፌ ኦሮሚያ የእርቅ ህዝባዊ ሸንጎ (አቶ ለማ መገርሳ ከጉባኤው ተሳታፊዎች አዲስአበባንና ኦሮሚያን አስመልክቶ ለተነሱ ጥያቄዎች የሰጧቸው መልሶች)፡- አብርሃም አለሙ (ዶክተር) እንደተረጎመው

“የከተማ ፖለቲካን (አርበን ፖለቲከስ) ማጤን አለባችሁ፤ ችላ ልትሉት አይገባም፤” ያላችሁት፤ ትክክል ነው።

የከተማ ፖለቲካ (አርበን ፖለቲከስ) ሊጤን ይገባዋል፤ ምክንያቱም የዚህ ሀገር ፖለቲካ ማእከል (ሴንተር አፍ ፖለቲከስ) ከተሞች ስለሆኑ ነው። የዚህን ሀገር ፖለቲካ የሚወስነውም ከተማ ነው፤ ከተሞች ናቸው። የከተማ ውስጥ ፖለቲካ ማለት አንድ ቁጥር ዲሞክራሲ (የህዝብ ስርጭት) ነው። እዚያ ላይ አንዱን ወደዚያ መግፋት፤ አንዱን ወደዚህ መጎተት፤ አንዱን ጠቅሞ ሌላውን ለመጉዳት ሳይሆን፤ እንደ ኦሮሚያ ብዙ ነገሮች እየሰራን እንዳለን መገንዘብም ያስፈልጋል፤ በቂ ነው ማለት ግን አይደለም።

የጀመርነው በጣም አበረታች ነው። ከሶማሌ የተፈናቀሉትን ከ 500፣000 (አምስት መቶ ሺህ) በላይ የሆኑ ሰዎች፤ እንደምንሆነው ሆነን፤ ገፍተንም፤ ምንም ብለን፤ ከዚህም ከዚያም ብለን፤ የገዳ አባቶችንም፤ ሽማግሌዎቻችንንም ይዘን፤ እንደለመድነው እርቅ ፈጥረን፤ አቅፈን፤ ስመን ወደ ነበሩበት ቦታ ልንመልሳቸው እንችል ነበር። ቢያንስ ቢያንስ መመለስ ይቻል ነበር፤ እኛ ግን ልንመልሳቸው

አልፈለግንም። ያንን ችግር ወደ መልካም እድል ለውጠን፤ ለኦሮሞ አንድነት፤ ያንን ችግር ወደ መልካም እድል ለውጠን፤ ዛሬም ችግር ላይ ያሉ ቢሆንም፤ ገጠር አላሰፈርናቸውም፤ ከተማ ነው ያሰፈርናቸው፤ እነዚህን ሰዎች፤ እወቁ። በአንድ ጊዜ ከ 500፣ 000 (አምስት መቶ ሺህ) በላይ ሰዎችን፤ እንዲያውም

አዲስ አበባ ዙሪያና አዲስ አበባ ውስጥ። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ 6000 (ስድስት ሺህ) አስገብተናል፤ አዲስ አበባ ዙሪያ ብቻ አይደለም። እኒህን ከዚያ የተፈናቀሉትን ሰዎች፤ የዚህን አካባቢ ባህል የማያውቁ ሰዎች፤ በብዙ ነገሮች ከአካባቢው ጋር የማይመሳሰሉ፤ ይቸገራል መቻል፤ ይቸገር፤ ዛሬ ችግር የማያጣው ቢሆንም፤ ከተቸገረም እዚሁ ከተማ ውስጥ ይቸገር። ቢያንስ ቢያንስ በእግሩ የሚቆምበት

መሬት ይኑረው፤ እሱ ቢቸገርም ለልጆቹ የሚሆን ስለሆነ፤ ብለን ህዝባችንንም አስቸግረን ካለን ነገር ላይ አዲስ አበባ ዙሪያ ነው ያሰፈርናቸው። አብዛኛው የሀረርጌ ሰዎች ናቸው፤ እወቁ። ቦርደዴ ማስፈር ይቻል ነበር፤ ምስራቅ ሀረርጌ ልናሰፍራቸው እንችል ነበር። ማስፈር ትክክል ከሆነ እንዲያውም እዚያው አካባቢ ነበር ማስፈር የሚገባው፤ ያን ባህል ነው የሚያውቀው፤ ያን አየር ነው የሚያውቀው።

ወደማያውቀው ባህል እዚህ አምጥተን አዲስ አበባ ውስጥ አሰፈርነው። ቢቸገር ቢቸገር ሁለት ዓመት ነው ሊቸገር የሚችለው፤ ከዚያ በኋላ ሰው ሆኖ ይወጣዋል። ይህ በፖለቲካ ላይ ያለው ፋይዳ፤ ሄዶ ሄዶም በኢኮኖሚ ላይ የሚኖረው ፋይዳም ከፍተኛ በመሆኑ። ያም ብቻ ሳይሆን በብዙ መንገድ ስለሚፈይድ።

ወጣቱንም ስራ እናስይዛለን ብለን በንግድ ስም፤ በሌላም ነገር ስም ብዙ ነገር ስናደርግ ነበር፤ እናም አብዛኛውን ከተማ ውስጥ አስገባነው። ወደ ከተማ ስናስገባው የሚኖርበት ቦታ ኖሮት ነው። ከ500፣ 000 (አምስት መቶ ሺህ) በላይ የሚሆኑ የኦሮሚያን ክልል ስራተኞች ዘንድሮ መሬት የሰጠናቸው ገጠር ውስጥ አይደለም፤ ይብዛም ይነስም ከተማ ውስጥ ነው የሰጠናቸው። ግማሽ ሚሊዮን ለሚሆኑ ነው

የሰጠናቸው። ብዙ ልንቆጥር እንችላለን። ይህ በቂ ነው ብዬ አይደለም፤ ሊሰራበት ይገባል። ሆኖም ችላ ያልነው ነገር አይደለም፤ እየተሰራበት ያለ ነገር ነው። ስንሰራም በከፍተኛ ጥንቃቄ መሰራት የሚያስፈልግ በመሆኑ፤ ይህም በዚህ ረገድ ቢታይ መልካም ይሆናል ብዬ ነው የማየው።



EPNP.INFO

የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ
ETHIOPIAN PEOPLE NATIONAL PARTY